

ኦሮሞ ፓላቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ

በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ

ክፍል ፴፭ ለአቅመ ሰው ሳይደርሱ ለአቅመ ስልጣን የበቁት የብልፅግና አመራሮች ጭካኔና መከረኛው ህዝብ፤

ማሳሰቢያ ባለፈው ሳምንት ጥር 1 ቀን 2021 የጨለማው ዘመን በሚል ርዕስ የወጣው ፅሁፍ ክፍል ፲፪ እንደነበር ይታወቃል። ድንገት የዛሬው ትረካ ክፍል ፴፭ ሲሆን ግራ መጋባት እንደሚፈጠር ግልፅ ነው። ፅሁፉ የታፈኑትን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለማስታወስ በሳምንት አንድ ጊዜ የሚወጣ በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ የልብ ወለድ ትረካ እንደመሆኑ መጠን ፅሁፉን ስጅምር ተከታታይ ታሪክ ያለውን በተከታታይ በአንድ ክፍል አካትቶ አወጣው ነበር። በዚህም መሰረት አሁን መውጣት የነበረበት ክፍል ፲፫ ነበር። ነገር ግን ይህን ፅሁፍ የሚያነቡ ሰዎች በሰጡኝ ጥቆማ አንድ ሰው ወደኋላ ሄዶ ማንበብ ከፈለገ ሁሉንም ለማንበብ እንዲችል በማሰብ ከግንቦት 11 ቀን 2020 ጀምሮ ያለውን ተከታታይ ቁጥር እንዲኖረው አድርጌያለሁ። በመሆኑም በአለፈው ሳምንት የወጣው ፅሁፍ ክፍል ፴፬ ሲሆን የዛሬው ፅሁፍ ክፍል ፴፭ እንደደረሰ ከግንዛቤ ውስጥ እንድትከቱት ላሳስብ እወዳለሁ።

እስከዛሬ ያልገለፁላችሁ ነገር ቢኖር ቀን ቀን ላሰበው የማልፈልገው ነገር ግን ዛሬም በህልጫ እየመጣ ሰላም የሚነሳኝ ብዙ ነገር አለ። ከነዚህም ውስጥ በዩኒቨርሲቲ ቆይታየ የነበረው አስፈሪ የዘረኝነት ትንኮሳ፣ ነገሩ እየከረረ ሲመጣ ሁሉም ይቅርብን ብለን ወደየመጣንበት የትውልድ አገራችን ለመመለስ በመንገድ ላይ እንዳለን እንዴት እንደታፈንን፣ ከዚያ በኋላ የደረሰብን ተዘርዘሮ የማያልቅና በፅሁፍ ሊነገር የማይችል የሰብዓዊ መብት ጥሰት፣ አብረውኝ የነበሩት ጓደኞቻቸው የነበሩት አበባ ሁኔታ ሁሉ፣ እያንንዳንዱ አስፈሪና አሰቃቂ ሁኔታ ይታየኛል። በእኔ የደረሰው በማንም አይደረስ ከማለት በቀር ምን ምን ማድረግ እችላለሁ።

ዘወትር በመከራ ውስጥ ስጩነትና ስጠብብ፣ በላብ ተዘፍቄ ስግንን እያደርኩ ጠዋት ስነሳ ህሊናየ ተይ አሁን የአንች ችግር ወቅታዊ ጉዳይ አይደለምና በወገኖቻችሁ ላይ ስለሚደርሰው ግፍ አስቢ። ወለጋ ላይ በአማራ ወገንሽ ላይ የሚሆነውን እያየሽና እየሰማሽ፣ በመተከል ያለውን ግፍ፣ ህፃን ልጅ ከነፍሱ ከወገብ በላይና ከወገብ በታች ለሁለት የሚቆረጥበት ዘመን ላይ ነሽና ስለእነሱ አስቢ ብሎ ያዘኛልና ዛሬም ስለወገኖቻቸው የሚሰማኝን መንግስትን በመውቀስ አቀርበዋለሁ።

አስባችሁታል! ይህ ምስኪን ህፃን የአንተ ወይም የአንች ቢሆን ኑሮ፣ አይንሽ እያየ፣ አይንህ እያየ ልጃችሁ በስለት ከወገቡ ላይ ተቆርጦ ከወገብ በላይ ለብቻው፣ ከወገብ በታች ለብቻው በስመአብ ወወልድ ተብላ አንገቷን እንደታረደች ዶሮ በደመነፍሱ ቢንፈራፈር ቆማችሁ ታዩና ትረጋጉ ነበር? እንዴት የሰው ልጅ የሌላው አሰቃቂ ሞት አይገደውም? እነዶ/ር አብይ ልጁ የእነሱ ልጅ ቢሆን ብለው ቢያስቡ በራሳቸው ላይ እንዲሆን ስለማይፈልጉ ያስቆሙት ነበር ብየ አስባለሁ። በገህድ እንደሚታየው የብልፅግና ሰዎች በቁስ ስለመክበር እንጅ ስለርህራሄ ደንታ ቢስ ናቸው። እንኳን አገር የሚመራ ባለስልጣን ተራ ግለሰብም ቢሆን፣ ሰው በሞራል ካልበለፀገ ብዙ ጥፋት ሊያጠፋና ወንጀል ሊሰራ ይችላል። ስለቁሳዊ ብልፅግና ብቻ እያሰበ የሚንቀሳቀሰው የብልፅግና አገዛዝ እንደጀመረው ብዙ ደም በማፍሰስ በመፍረስ ይቀጥላል።

ይህን አደገኛ ሁኔታ ለማስቆም ህዝቡ በአንድነት ካልተነሳ መከራውን በፀጋ ለመቀበል ዝግጁ መሆን ይጠበቅብናል። ይህን የምለው ያለምክንያት አይደለም። አሁን በአገራችን ላይ የሚደረገው ነገር እውነት መንግስት አለ? በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ስለህዝቡ በሰላም ውሎ ማድር፣ የሚጨነቅና የሚጠበብ ነው? ብለን እንድንጠይቅ ያስገድደናል። እነዚህ የክልላዊ መንግስት ባለስልጣናት እንደሰው የማሰብ ብቃት አላቸው? ህዝብ በግፍ የሚገደለውና የሚፈናቀለው ነገሩ ከመንግስት ቁጥጥር በላይ በሆነ ሻጥር ነው ብለን ብናስብና ብንተወው እንኳን እንዴት በግፍ የተገደሉትን በኢትዮጵያ ባህል በክብር አፈር እንዲለብሱ አልተደረገም? የሰው አስከሬን እንደድንጋይና መሬት በኤክስካቪተር/ቡልዶዘር እየተጠረገ እንደትቢያ እጅና እግር ሾልኮና ተንጠልጥሎ ሲወረወር ማየት ለህዝብ የቆመ መንግስት አለ ወይ? እንድንል ያስገድደናል።

ለወያኔው ልጅ የአዲስ መሪ ለኮሎኔል አብይ አህመድ ስለ ልብ ያላቸው፣ እንደዚህ አይነቶቹን ጉልህ ስህተቶች እንዴት አድርገው እንደሚያስታርቁት ግራ ይገባኛል። ከፍተኛ የተጣላው የቤኒሻንጉል ጉምዝና የኦሮሞ ብልፅግና ወንበሩን አጥቦቆ እንዲይዝ ከነውንጀሉ ተትቷል። ህልመኛው የኦሮሞ መንግስት የእኛ ባለስልጣናት ለጭፍጨፋውና ማፈናቀሉ ተባባሪ የሆኑት ተይዘዋል ይልና ግድያውን ለማዳፈን ይሞክራል። የኦሮሞው ቁንጮ አብይ አህመድ በዚህ ንግግሩ እኛው ነንና የምንገድላችሁ ዝም ብላችሁ ሙቱ እንዳለ ይቆጠራል። የአዲስ አበባ ከንቲባ አዳኝ አበቤ ለተፈናቃዮች መርጃ እንዲሆን ዜና አሰርታ፣ ምስጋናን ተችራና አስጨብጭባ የላከችው 3000 ኩንታል ዱቄት ለተፈናቃዮቹ ሳይሆን በገዳዮቹ እጅ እንደገባና ለእነሱ ማጠናከሪያ መዋሉን ስንሰማ፣ ህዝቡ ግብር እየከፈለ አራዶቹን ያጠናክራል ብለን ብቻ በቸልታ የምናልፈው መሆን አይገባውም።

ከ 100 አመት በፊት ድረስ በወደደበት ይኑር፣ በዘር በወገን ልዩነት አይከልከል።” የሚሉትን ሩህሩህ መሪያችን አፄ ምኒሊክ እየኮነኩ ዛሬ ሰው ገድሎ ቆራርጦ ከሚጥል ወይም ከሚበላ የአውሬ አገዛዝ ላይ በመውደቃችን ከፍተኛ ውድቀት ነው። ያለንበት ዘመን ላይ ስልጣን የተቆናጠጡት አዛዥ ናዛዥ የክልል ባለስልጣናት ለአቅመ ሰው እንኳን ሳይደርሱ፣ ለአቅመ ስልጣን በመብቃታቸው የእግዚአብሔር የእጅ ስራ የሆነን ክቡር የሰው ልጅ ነፍስ በአሰቃቂ ሁኔታ እየነጠቁና እየጨፈጨፉ ስለብልፅግና ከበሮ የሚደልቁት ለዚህ ነው። እውነት እንደሰው ቢያሰቡ ላፈሰሱት ደም፣ ለፈፀሙት ወንጀል፣ ስለብልፅግናቸው ስልጣናቸውን ለቀው ንስህ ይገቡ ነበር፣ ብየ አስባለሁ።

ይቀጥላል፤

ዘውዲቱ የማነ

2020-01-08